

COVID-19 | Maatregelen | 02/11/2020

Amhaars | Vertaald uit het Nederlands

እርምጃዎች 2 ህዳር

መግቢያ

ይህ መንግስት ኮሮና ቫይረሱን ለማስቆም መምሪያዎች አሉት።

መምሪያዎች አክብራቸው። አንተም አትታመምም ለሌሎችንም አታስታምማቸውም። ፓሊስ መምሪያዎች ማክበርህን ሊቆጣጠር ይችላል።

ተጠንቀቅ፡ አንድ አንድ ከተሞች ወይም ቀበሌዎች ተጨማሪ መምሪያዎች አላቸው። የከተማው ወይም የቀበሌው መርበብ (ወብሳይት) እይ።

ወርቃማ ሕጎች

- ደጋግመህ እጅህን በወሃና በሳሙና ተጠብው
- እፍ መሸፈኛ ማድረግ አድርግ
- በትንሹ 1.5 ሜትር ከሌላ ሰው ራቅ፡
- ቅርብ ግኑንገትህ ከ 1 ሰው ብቻ ይሁን። በመሃከላችሁ 1.5 ሜትር ርቀት እንዲኖር አያስፈልግም
- በቀላሉ በሽታ ለሚይዛቸው በሽተኞች ተጠንቀቅላቸው
 - እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑት የልብ;
 - የሳምባ ወይም የኩላሊት ችግር ያላቸው
 - በቀላሉ በሽታ የሚይዛቸው በተቻለ ውጭ መገናኘት
- ከቤትህ መሰራት
- አየር በደምብ ይግባበት፡ ሞስኮቶቹ ክፈተው
- ውጭ መገናኘት ይመረጣል

ወደ ሌላ ከተማ ወይም አገር መሄድ

- በበልጁም
 - በልጁም ውስጥ ወደ ፈለከው ለመሄድ ትችላለህ
 - የህዝብ መጎገጃ (አውቶቡስ፣ ትራም ወይም ባቡር) ትጠቀማለህ ወይ? እድሜህ ከ12 በላይ ነው ወይ? አንግዲህ አፍህንና አፍንጫህ በእፍ መሸፈኛ ወይም በሻል ሸፍነው
 - ከለሊቱ 24:00 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጥዋቱ 5 ሰዓት ወደ ውጭ መውጣት አይቻልም
- ወደ ውጭ አገር መሄድ፡
 - ወደ ሌላ አገሮች ባትሄድ ይመረጣል። ይህ ምክር ነው
 - ወደ ውጭ አገር መሄድህ ካለብህ ከሆነ? 3 ዓይነቶች ዞኖች አሉ።
 - ▶ ወደ አረንጓዴ ዞኖች ለመሄድ ትችላለህ።።። ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።
 - ▶ ወደ ቀይ ወይም ቢጫ ዞኖች ባትሄድ ይሻላል።።
 - ▶ የውጭ ጉዳዮች ድህረገፅ (ወብሳይት) ተመልከት፡ <http://diplomatic.belgium.be>.

- የውጭ አገሮች የየራሳቸው መምሪያዎች አለባቸው። መምሪያዎቹ በሚቀጥልው መርብ (ውብሳይት) አለሉ። https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
- ወደ በልጁም ከመመለስ በፊት ፎርም ሞምላት አለብህ። ፎርም የምታገኝበት: <https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form>
- በቀይ አከባቢ/ዘን ከ48 ሰዓት በላይ ነበርክ ወይ? በልጁም ከተመለስክ በሃላ እነዚህ 3 ነገሮች ማድረግ አለብህ:

- 1 በ <https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form> የሚገኘው የሚሞላ ወረቀት ሞምላት ይኖሩብሃል።
- 2 ስኬምኤስ አግኝተሃል? ተለይተይ መኖር አለብህ። በትንሹ 10 ቀን ቤትህ ውስጥ ትቆያለህ። ወደ ውጭ የምትወጣም አስፈላጊ ከሆነ ብቻ። ለምሳሌ ወደ ፋርማሲ፣ ወደ ሃኪም ወይም ወደ ሱፐርማርኬት ለመሄድ። ሁሉም ግዜ አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ
- 3 ስኬምኤስ አላገኘህም? ተለይተይ መኖር የለብህም

ስራ

- ቤትህ ሁነህ ስራ። ግዳጅ ነው
- ልትሰራ ወደ ምትሰራበት መሄድ አለብህ?
 - አፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ
 - አየር በደምብ ይግባበት። ሞስኮቶቹ ክፈታቸው
- ጥያቄ አለህ? ከአሠሪው መረጃ ታገኛለህ።

ሱቆች

- አስፈላጊ ሱቆች ክፍት ናቸው። ለምሳሌ፡ ሱፐር ማርኬት፣ ዳቦ ቤት፣ መድሃኒት ቤት ወይም ፖስታ ቤት። የአትክልት ሱቆች፣ ጋዜጣ ሱቆችና ራስህ መስራትም(ዱ ሃት ዘልፍ ዛክን) ክፍት ናቸው
 - እስከ 2 አብረህ ወደ ሱቆች መሄድ ይቻላል
 - ሱቆች ውስጥ የምትቆየው ቢበዛ 30 ደቂቃ ብቻ ነው
 - አፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ። ግዳጅ ነው
- የቀሩት ሱቆች ዝግ ናቸው። ግን እቃ ለመውሰድና ወይም ለመመለስ ትችላለህ
- ገባዎቻች አሉ። የድሮ እቃዎች ገበያዎችና፣ የክረምት ገበያዎችና፣ የልደት ገበያዎችና አይፈቀዱም
- የምሽት ሱቆች እስከ ምሽቱ 22 ሰዓት ክፍት ናቸው
- ከምሽቱ 20:00 ሰዓት ጀምሮ አልኮሆል መጠጥ መግዛት አትችልም
- ፀጉር ቤትና የዉበት ሳሎን ዝግ ናቸው

ካፈና ምግብ ቤቶች

- ካፈና ምግብ ቤቶች ዝግ ናቸው
- እስከ ምሽቱ 20:00 ሰዓት ምግብ መውሰድ ትችላለህ

ህዝባዊ ግንኙነት

- ከ 1 ሰው ጥብቅ ጉንኝት ለማድረግ እንደሚቻል። በመሃከላቸው 1.5 ሜትር ርቀት እንዲኖር አያስፈልግም።
- ወደ ቤትህ የምትጋብዛቸው አሉ? ለአንድ ስድራ ቤት ቢበዛ 1 የተወሰነ ሰው መጋበዝ ይቻላል።
- ብቻህን ነው የምትኖረው? ያቅርብ ሰውና ሌላ አንድ ተጨማሪ ሰው ልትጋብዝ ትችላለህ። እነዚህ ሰዎች ግን በአንድ ግዜ ቤትህ ውስጥ መኖር የለባቸውም
- ውጭ የምታደርገው አለ? እስከ 4 ሰዎች ይቻላል። እድሜያቸው ከ12 በታች የሆኑትን አይጨምርም

መንቀሳቀስ

- ውጭ እስከ 4 ሰዎች ስፖርት ማድረግ ይቻላል። በመሃከላቸው 1.5 ሜትር ርቀት መኖር አለበት
- ስፖርት ክለቦችና, መዋኛና ውበት ሱቆችና ፊትነስ ቦታዎች ዝግ ናቸው

ነጻ ግዜ

- ሁሉም ዝግ ናቸው፣ ለምሳሌ ሲነማ ቤቶች፣ ካሲኖች፣ ፕረት ፓርክና መካነ አራዊት።
- ዝግጅቶች ወይም ፍጻሜዎች አይደረጉም። ለምሳሌ ቲያትር ወይም ኮንሰርት
- ቤተ መጽሐፍት ክፍት ናቸው
- ውጭ መጫወቻ ክፍት ናቸው
- የመዝናኛ ፓርኮች ከ 3 ህዳር ጀምሮ ይዘጋሉ። መዋኛና, ምግብ ቤቶችና ፓርክ ውስጥ የሚገኘው ባር ተዘግተዋል

ሃይማኖት

- ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች አይደረጉም
- ሃይማኖታዊ ቤቶች ክፍት ናቸው
 - እስከ 4 ሰዎች አብራቹ መሆን ይቻላል
 - በመሃከላቸው 1.5 ሜትር ርቀት መኖር አለበት
 - አፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብህ።
- 15 ሰዎች ባሉበት ቀብር ስነ ስርዓት ይከናወናል። ከዛ በሃላ መመገብ አይፈቀድም
- ጋብቻ ስነ ስርዓት ይከናወናል። ይህ ግን የሚጋቡትና, 2 ምስክሮችና, የመዛጋጀ ቤት ሰራተኛ ወይም የሃይማኖት አገልጋይ ባሉበት ብቻ ይሆናል (ለምሳሌ ቄስ ወይም ሸክ)

የሕፃናት ማቆያና ትምህርት ቤቶች

- የሕፃናት ማቆያ ክፍት ናቸው
- እስከ 15 ህዳር ትምህርት ቤት አይኖርም። ትምህርት ቤትህ ተጨማሪ ማስረጃዎች ይሰጡሃል

የሚያበረታታ

እነዚህ መምሪያዎች የሁሉም ሰው ጤና የሚጠብቁ አስፈላጊ ናቸው። ሁሉም እንዲያከብራቸው ያስፈልጋል።
እናመሰግናለን ይህንኑ በማድረግህ። አብረን ኮሮና ቫይረሱን እናቆመዋለን